

### የውባንቺ ቢሻውና የአዜብ መስፍን የስልክ ወግ

የቀድሞው የኢትዮጵያ መንግስት ፕሬዝዳንት የኮ/ሌ መንግስቱ ባለቤት ወ/ሮ ውባንቺ ቢሻው ከወያኔው ጠ/ሚ ባለቤት ከአዜብ መስፍን ጋር የስልክ ቆይታ አድርገው ነበር። ደዋይ ወ/ሮ ውባንቺ ቢሻው ነበሩ፡-

**ውባንቺ** " ሃሎ ወይዘሮ አዜብን ማነጋገር እችላለሁ ?እንደምነሽ ?"

**አዜብ**፡ እወ አዜብ ነኝ፤ ተዛረቢ!

**ውባንቺ**፡ እንደምነሽ ወ/ሮ አዜብ ደህና ነሽ ወይ ?"

**አዜብ** "ደሃን ደሃ ማን ልበል ?"

**ውባንቺ** " ከሃራሬ ነው የምደውለው ውባቺ ነኝ የቀድሞው የኢሰፓ ዋና ጸሃፊ የአቢዮታዊ ጦር ጠቅላይ ዋና አዛዥ የሚንስትሮች ምክርቤት ሰብሳቢ የጓድ ሊቀመንበር .....

**አዜብ** ፡ እዋይ..! ግደፊ ቢቃ! ተረዳሁሽ ቀዳሚ ለመንግስት ጠርናፊው ምሽት ነኝ አትይም

**ውባንቺ** "አዎ ነኝ"

**አዜብ** "ሃራይ ምን ፈለግሽ ?"

**ውባንቺ** " እንጦጦ ማሪያም ሥለት ስላለብኝ ልመጣ አስቤ ነበር ባለቤትሽን ታስፈቅጅልኛለሽ? "

**አዜብ** " ሃራይ ቆይ አንዴ ጠብቂ ልጠይቀው" ... ስለትሽ ምንድነው? ይላል "

**ውባንቺ** " አንድ ኪሎ ወርቅ"

**አዜብ** "ደህና መቀሌ ማሪያም ነው የምታስገቢ "

**ውባንቺ** " እንዴ እኔ የተሳልኩት ለእንጦጦ ብዬ እኮ ነው"

**አዜብ** " ዋይ ! ጠርናፊዎ የመቀሌ ማሪያም ነች ብዬሻለሁ"

**ውባንቺ** " አሁንስ አይን አወጣችሁ ደግሞ እመቤታችንንም ልትከፋፍሉ።የናተን ጉድ ቁሉቢው ገብርኤል ያሳየኛል"

**አዜብ** " ዋ ይ! ምን የማይርዳት ነቺ ይቺ! ጠርናፊው መቀሌ ማሪያም ነው አልኩሽ ቢቃ "

**ውባንቺ** " እሞታታለሁ እንጂ ለናተ ወርቁን አልሰጥም "

**አዜብ** "ሙቺ ምን አገባኝ ዋይ ! እንክዋን አንቺ ወሁዳኑም ሞትዋል"

**ውባንቺ** " ደርሷል ጊዜው ግዴለም ግዴለም .....! "

**አዜብ** " በይ ባክሽ አንቺ ስራ ፈትነሽ ካንቺ ጋ ስዛረብ ወጤ እንዳይጎረናና እንዳታስገመግሚኝ "

**ውባንቺ** " ደግሞ በየትኛው ሙያሽ ነው ወጥ የምትሰራው ....? "ቁቁቁ

አዜብ " ጥርስሽ ይርገፋ ዋይ! አንቺ ትምክህተኛ የትምክህተኛ ምሽት "

ወ-ባንቺ " አይ ሙያውን እንኳ ለኛ ተይው አንቺ አርፈሽ ስኳርሽን ቃሚ "

አዜብ " እዋይ ! የበርሃው ነው የምትዛረቢ ክለተ አሽርተ አመት እኮ ሆነው"

ወ-ባንቺ " ቢሆንም በአሕድን ማእከላዊ ኮሚቴ ካልተረዳሽ ብቻሽን ወጥ መስራት አትችይም ለመሆኑ የቤተ መንግስቱን የጠጅ በርሜሎች ጠጅ ተጥሎባቸው ያውቃል?"

አዜብ " ላ ! ወዲ ጎላ ! የትምክህተኛ መጠጥ ልጠጣ ፈለግሽ?"

ወ-ባንቺ " ምን በወጣሽ አንቺ በሶሽን በጥብጨና ጠጪ እንጂ ደግሞ አንቺን ለጠጅ ማዕረግ? ታየኝ ያ የጠጅ በርሜል የዱቄት እቃ መስሎ.....ቂቂቂ"

አዜብ " አንቺ ምላሳም ነሽ ዋይ ! ..ክለተ አሽርተ አመት አለፈ አልኩሽ ከበርሃ ከወጣሁ አልተረዳሽም ? ዋ ! የሒልተን ኬክ ማን ሊበላው እኔ ዳቦና በሶ የምበላ? "

ወ-ባንቺ " ቂቂቂ አምባሻም የኬኮች ጠርናፊ ሆኖ ሂልተን ገባ እንዴ? "

አዜብ " እዋ ! ይቺ ሴት ምላስ እሳት!! ተስፋ ቆረጥሽ ስድብ አበዛሽ ! ቁምነገር ተዛረቢ እዋይ ! "

ወ-ባንቺ " እሺ.... ለመሆኑ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን አስባችሁለታል?"

አዜብ " አሁን ደህና አልሽ አልሰማሽም እንዴ ሃውልቱ ከጣሊያን ልናስመጣ በጥድፈያ ላይ ነን"

ወ-ባንቺ "አዎ ሰምቻለሁ ዳቦ ለጠየቀው ህዝብ ድንጋይ በጥድፈያ ልታስመጡ"

አዜብ " አንቺ ግደፊ የ 3000 አመት ታሪክ እዋይ \_ \_ \_ ድንጋይ አትበይ"

ወ-ባንቺ " አለቃ አምባቆም ያሉትን ልንገርሽ የብዙ ሺህ ዘመን መሆኑ ተረስቶ ወያኔ ቆጠረው በመቶ በመቶ" ነበር ያሉት።

አዜብ " ጠባቦች ናቸው በመቶ የቆጠሩት አሁን ጠባብ የለም ተረዳሽ? "

ወ-ባንቺ " እሺ እሺ እረስቼው ነው ሌላስ ምን አስባችሁለት ለህዝቡ ?"

አዜብ " ሌላ ሪፖርተር ጋዜጣ አንብቢ "

ወ-ባንቺ " እኔ እንክዋን የማገኘው ጦቢያን ነው "

አዜብ " ጦቢያ ጸረ ህዝብ ነው አታንብቢ "

ወ-ባንቺ " በይ እንግዲህ ጓድ ሊቀመንበር መነሻቸው ደርሷል እኔም ልሂድ መቀሌም መጥቼ ወርቁን አልሰጥ ሲያምርሽ ይቅር።

አዜብ " እኔ ወዲ ጎላ ነኝ ያንቺ አንድ ኪሎ ወርቅ ሲያምረኝ የሚቀረው ዋ! ውሻዬንም ብፈልግ በወርቅ አስራለሁ ዋይ አንቺ ሴት አዶላ ጨው መሰለሽ የሚወጣው?"

ወ-ባንቺ " ደህና ሰንብቺ ታጋዳላይ አዜብ "

አዜብ " በይ ድሃን ሰንብቺ ጓዲት ውብ አንቺ እዋይ ምላስ እሳት"

በቋጠሮ ዝግጅት ክፍል